

የኢሕአፓ 40ኛ ዓመት በዓል

እለቱ ቅዳሜ ነው፤ በጠዋት ከመኝታዬ ስነሳ እንደወትሮው እንቅልፍ አልተጫጫነኝም፤ መንፈሴም ነቃ ነቃ ብሎዋል። እንደወትሮው ስል ትንሽ ለማብራራት ያህል የምኖረው በሰደተኛ መጠለያ ስለሆነ በጠዋት የሚያስነሳ ስራም ሆነ ጉዳይ ስለሌለኝ ሁል ጊዜ ከእንቅልፌም ነቅቼ ቢሆን ድብት አድርጎ አትነሳ አትነሳ እያለ የሚጫጫን በዘልማድ እንደሚባለው ዱካክ ሲያገላብጠኝ ስለ ማረፍድ ነው። [ለኖርዌ መንግስት እግዛብሄር ይስጥልኝ] ይሰመርበት ። ጥሩ ተኛ በሎ በመጠለያ አስቀምጦ እንዳልሰራም እንዳልማርም ጥሩ ሰውነትና ጭንቅላቴን እንዳልሰራበት ሽድርጎ ለምግብ የምትሆን ትንሽ ብር እየወረወረ ተማርሪ እራሴን እንድገል ወይም የመናገር ፣ የመጻፍ፣ የመሰብሰብ ፣ የመቃወም ፣ ስላማዊ ሰልፍ የማድረግና የመኖር ነጻነትን የሚገፍ መንግስትን ይቅርታ ብዬ ወደ አገር ቤት እንድመለስ እየገፋኝ ስለሚገኝ ነው እግዜር ይስጥልኝ ያልኩት በምጻት። እና እንዳልኳችሁ የቅዳሜው ጠዋት ነቃ ነቃ መንፈሴም እንደ ወትሮው ሳይሆን የሆነ ደስ ደስ የሚል ሰሜት ነው እየተሰማኝ ነው ከአልጋዬ ላይ የተነሳሁት። መቼም እስካሁን ምን አግኝቶ ነው ሳትሉኝ አትቀሩም ነገሩ እንደዚህ ነው። የኢሕአፓ 40ኛ ዓመት በዓል የምናከብረው ዓመት እየቆጠርን ራሳችንን ከፍ ከፍ በማድረግ ለመመገብ ወይም ድግስ ደግሰን ለመደሰት ሳይሆን የሀገራችን ጠላት የሆነውን የወያኔን አገዛዝ በሁለገብ ትግል ለማስወገድ ቃል ኪዳናችንን የምናድስበት፣ የወደቁትን ጓዶች፣ አካላቸውን ላጡና በየእስርቤቱ እየማቀቁ ያሉ አባሎቻችንንም ለመዘከር ነው።

ውድ የኢሕአፓ ቤተሰቦችና ወዳጆች! ያለንበት ሁኔታ የቦታ ርቀት የኑሮና የቤተሰብ ሁኔታ እያልን የተለያዩ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን ከተፈጥሮ ጋር አጣምሮ መደርደር ይቻላል። ከረምቱም መምጣቴ ነው እያለ ነው ዶፍ ዝናብና በረዶም ሊያወርድብን ይችላል። ይህን ሁሉ ስንዘረዝር ለኢሕአፓ ሰማዕታት ክብር ለሀገራችን ነፃነት ካለን ቁርጠኝነትና ፍላጎት፤ የትግል አጋርነትን ለማሳየት ለቆረጠ ችግሮቹ ከቁብ የማይቆጠሩ ናቸው።

ስለዚህም በቦታውና በሰዓቱ በመገኛት በዓላችንን ከእኛ ጋር በማሳለፍ ለደርጅታችን ያለንን ድጋፍ ለትግላችን መጠናከር ለሀገራችንና ለሕዝብ እየተደረገ ላለው ትግል አጋዥነታችሁን እድትገልጹ በታላቅ አክብሮት እጠየቃለሁኝ!!

የትግሉ ሰማእታት በህሊና ጸሎት ሲታወሱ። ዘላለማዊ ክብርና ሞገስ ለኢሕአፓ ሰማዕታት!!

የእራት ፕሮግራም

አቶ አርጋው ፕሮግራሙን ሲያስተዋውቁ

ይህ ከላይ ያለው ጽሁፍ እንደሚገልጸው ብርታትና ጥንካሬን የሚሰጥ መንፈስን የሚያድስ ትግስትን የሚያስተምር ሆኖ ፤እንዴ ምን አድርጌ ምን ሰርቼ ነው እንዲህ የምናረጋገጥ፤ በማለት እራሴን በማበረታታት የትግሉ ነው ህይወቴ የሚለውን የትግል መዝሙር እያንጎራጎርኩ አንዳንድ የራሴን ዝግጅት በማድረግ ከእጄ ያማትለየውን ክራር በመያዝ 40ኛውን ዓመት የኢህአፓን ምስረታ በዓል ወደ ሚዘከርበት ቦታ ጉዞዬን አቀናው። እንዳይደርስ የለም ሰዓቱ ደርሶ ከድርጅቱ አባላት ውጭ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በቦታው ተገኝተው ስፍራ ስፍራቸውን እንደያዙ የእለቱ ፕሮግራም በአቶ አሳየህኝ ጥላሁን ንግግር አድራጊነት ተጀምሯል። አቶ አሳየህኝ በዕለቱ ንግግራቸውን የጀመሩት በትግል ወቅት ለዓላማቸው ሲሉ ሂደታቸውን ላጡ የትግሉ ሰማዕታት የህሊና ጸሎት በማድረግ ነው። ይህንን በዓል የምናከብረው ዓመት እየቆጠርን ራሳችንን ከፍ ከፍ በማድረግ ለመመደቅ ወይም ድግስ ደግሰን ለመደሰት ሳይሆን የሀገራችን ጠላት የሆነውን የወያኔን አገዛዝ በሁለገብ ትግል ለማስወገድ ቃል ኪዳናችንን የምናድስበት፤ የወደቁትን ጓዶች፤ አካላቸውን ላጡና በየእስርቤቱ እየማቀቁ ያሉ አባሎቻችንንም ለመዘከር ነው። በማለት የበዓሉን አስፈላጊነት አፅንኦት በመስጠት አሳስበዋል።በአቶ አሳየህኝ ጋባዥነትበመቀጠል አቶ ጌትነት ንግግር አድርገዋል በትግል ወቅት ምን ያህል መከራና ስቃይ እንደተጋፈጡ ስንት ችግር እንዳሳለፉ እንባ እየተናነቃቸው በማስታወስ ተናገረዋል።በመቀጠል ዶክተር ሀብታሙ የኢህአፓ የወክንድ ትግል ምን መሆን እንዳለበት ከበፊቱ የኢህአፓ የወጣት ትግል ተሞክሮ በመጥቀስ ታሪኩንም በማውሳት ንግግር አድርገዋል።በመቀጠል አቶ አሳየህኝ ቀጣዩን ፕሮግራሙን ለተግባር ኮሚቴው ሰበሰቢ ለአቶ አርጋው ሰተዋል በዚ መሀል ግን በእንግድነት ከተጋበዙት ውስጥ አንድ ድምጽ ተሰማ አዎ አቶ ማተቤ ናቸው እሳቸውም አሉ እናንተ እንድናገር እድል ትሰጡኛላችሁ ብዬ ነበር አልሰጣችሁኝም ግን እኔ እናገራለው በማለት ስለ ኢህአፓ ያላቸውንጥሩ ምስክርነት አስቀምጠዋል ።አቶ አርጋው የዕለቱን ፕሮግራም በማስተዋወቅ የመጀመሪያው እራት በማንሳት ተጀመሯል።እንደ ቅደም ተከተሉ የተለያዩ ፕሮግራሞቹ ተደርገዋል።በተለያዩ ጊዜ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ለድርጅቱ አገልግሎት በማበርከት ላይ የሚገኙ ሶስት ተሸላሚዎችም በዕለቱ ከዶክተር ሀብታሙ እጅ ከኖርዌይ ሀገራዊ ኮሚቴ የተላከላቸውን ሰጦታ በቅደም ተከተል ተቀብለዋል ተሸላሚዎቹም አቶ አርጋው፡-አቶ ቴዎድሮስ እና አቶ ግርማቸው ናቸው።በመቀጠል ሁሉም የበዓሉ ታዳሚ ከመቀመጫው በመነሳት በአቶ እንዳለ [እኔ] ክራር ተጨዋችነት ፤በአቶ ጌትነት፤አሳየህኝ እና ግርማቸው መሪነት የትግሉ ነው ህይወቴ የሚለውን መዝሙር ከልብና በስሜት ሞቅ አድርገን በመዘመር የትግል ተነሳሽነታችንን አሳይተናል።

<http://www.youtube.com/watch?v=fZhmRrAjjmw>

እንዳለ ጌታነህ ለመዝሙር ሲዘጋጅ

ዶክተር ሀብታሙ ንግግር ሲያደርጉ

ከመዝሙሩ በመቀጠል የበዓሉን ትልቅነት ለማስታወስ በትግል አንጋፋ ከሆኑ አሁን ላለነው አባላት ሁልጊዜ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ያላቸውን የትግል እና የዕድሜ ልምዳቸውን

ከማካፈል ወደ ኋላ በማይሉት በአቶ ታደሰ አማካይነት የ40ኛውን ዓመት ማስታወሻ ሻማ ተለኩሷል። ቀጣዩ ፕሮግራም የጨረታ ሲሆን የጨረታው ባለሙያ አቶ ቴዎድሮስ ማርቆስ በጥሩ ሁኔታ እድምተኛውን በሚያስደስት ኪሱ ውስጥ ያለውን ሳይሰስት እንዲያወጣ እና እንዲፎካከር በማድረግ ቦታውን ሰላማዊ ጦርነት አድርገውት አምሸተዋል። የእለቱ

ፕሮግራም ባማረና በደመቀ ሁኔታ እንዲከበር ጊዜያቸውን መስዋት በማድረግ ጥረት ላደረጉ በሙሉ ምስጋናዬን በማቅረብ ያለኝን የራሴን የኔን የምወደውን እና ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ የማደርገውን ዜና አቀርባለው። እናቸንፋለን ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ።